

የዳህረትና ፎርትወርዝ የኮምፕዩተርና የእድር አባላት። ዳህረት/ ቴብዥ

ጉዳዩ በተደራጀና በተቀነባበረ ስራና ሴራ በኮምፕዩተር አመራር ወኪሎቻቸውን በማስገባት የኮምፕዩተር ህብትና የእድሩን ገንዘብ ለመዝረፍ የሚደረገውን ደባ ስለማሳወቅ።

ለሁላችን ግልፅ እንደሚሆነው ኮምፕዩተር ወይም እድር ሲባል ሰዎች በሙሉ እምነትና ፈቃደኝነት ለመረዳት፣ ለመተጋገዝና ለአብሮነት መኖር የሚቆቁሙት ማህበራዊ ተቋም ነው። በዚህ የሚሰብሰቡ አባላት የእምነት፣ የጾታ፣ የማንነትና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነትና አድለዎ ሳይደረግ በተወላጅነትና በዜግነት በፍቅር የሚሰባሰቡበት ተቋም ነው። አባቶቻችን በዚህ መልክ ነበር የተገለገሉበትና ለትውልድ ያስተላለፉት።

አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይ የግንቦት ሰባት ድርጅት ባለፈው ስርአት የቤሮ ክራሲ ልምድ ያላቸውን፣ ለገንዘብ ንዋይ ፍቅር ማንነታቸውን የሚሸጡ ግለሰቦችንና በህብረተሰቡ ተሰማሪነት አላቸው ከሚሉቸው ጋር ሽርክና በመፍጠር ገንዘብና የገንዘብ ምንጭ አላቸው የሚባሉትን ተቋማት ማለት ኮምፕዩተሮችን፣ እድሮችን፣ የእምነት ተቆማትንና የስፖርት ፈዲራሽኑን ወኪሎቻቸውንና አባሎቻቸውን አስርገው በማስገባት የኮምፕዩተርና የእድሩን ህብት ለመቆጣጠር በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ እየተሰራ ነው። ይህ አሁን የተጀመረ ኦፕሬሽን ሳይሆን ላለፉት ተከታታይ ምርጫዎች የራሳቸውን አስመራጭ ኮምፕዩተር በህገ ወጥና ጋንግ በማድረግ ከውስጥ ቀደም አስርገው ያስገቡቸውን የኮምፕዩተር አመራሮችን ጭምር በመጠቀም የሀሰት ፕሮክሲ በመፈራረም ሰዎቻቸውን አስመርጠዋል በአንጻሩም ለእነርሱ የማይመቹ ኮምፕዩተር ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትና የተደራጀ ድብቅ ኃይል ነፃ መሆን አለበት ብለው የተከላከሉና የጠበቁ ፣ የኮምፕዩተር ህብትና ንብረት ይጠብቁ የነበር በዳህረት ማህበረተሰብ ተሰማሪነትና ታማኝነት የነበራቸው እንደ አቶ አብደልመጅድ አደምና አቶ አምሃ ወ/ ሰማዩትን በተንኮልና በሀሰት የፕሮክሲ ፊርማ ከአመራር አስወግደው የእነርሱን ወኪሎች አስገብተዋል።

የግንቦት ሰባት ድርጅት በስድት ወር በሶስት እስቴቶች ማለትም በሲይትል፣ በቸካጎና በዳህረት/ቴክሳስ ኮምፕዩተሮችን፣ እድሮችና መረዳጃ ማህበሮችን ለመቆጣጠርና ያላቸውን ንብረት በእጅ ለማስገባት አቅደው ተንቀሳቅሰዋል። ለዚህም ሰሞኑን “ጉባኤ” ብለው ኤርትራ ውስጥ ከተደረገው ውይይት ሻቢያ በትግል ላይ እያለና መንግስት ሁኖ እንዴት በውጭ ሀገር(በዲያስፖራ) ያሉ ኮምፕዩተሮችን ፣ የእምነት



እንዳይቆጣጠሩት ከማሰብ ነው ትላለላችሁ። እውነት እላለሁ ኮምኒታችን ለመውሰድ አንድም መንግስት የአደራጀው ቡድን የለም። የህዋት ወያኔ “ዘሮች” የምትሎቸው የትግራይ ተወላጆች የእራሳቸው ኮምኒቴ ነው ያላቸው ከእኛ ጋር የሉም። ህዝቡ ማለት ኮምኒቴው የሚፈልገው የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ እምነትና ማንነት ሳይለየው በሀዘንና በደስታ መረዳዳትና የዘመኑ የዘር ፖለቲካ የፈጠረውን መለያየት ኮምኒታችንና የእምነት ተቋማት ኢትዮጵያዊነትን የሚጠብቁ በመሆኑ ግንቦት ሰባትና ወኪሎች እጃችሁን ከኮምኒቴ እንድታነሱ በድጋሜ እየጠየቅን ከፈለጋችሁ በእናንተ ድርጅት ስም በራሳችሁ ፎርምና ቀመር የራሳችሁ ኮምኒቴ ማቆቆም ትችላላችሁ።

ሁለተኛ መፍተሄ አሁን ያለው የኮምኒቴ አመራር አብዛኛውን በዚህ የጋንግ ግሩብ ድጋፍና ማጭበርበር የተመረጠ መሆኑ ይታወቃል። ብዙዎች ይህንን ኮምኒቴ ለዚህ ቡድን ለማስረከብ አይናቸውን እንደማያሹ ይታመናል። ኮምኒቴውንና እድሩን ከቀማኞች መጠበቅ ያለበት ህዝቡ ነው። አሁን በሚቀጥለው ምርጫ ህዝቡ ማድረግ ያለበት ቢንስ ባለፈው ምርጫ የነበረው አስመራጭ ኮምቴ ከዚህ የግንቦት ሰባት የጋንግስተር ግሩብ ጋር ሁኖ የሰራቸውን ማጭበርበሮች የሚመረምርና የሚጣራ ኮምቴ እንዲቆቆም ማድረግ፣ የተሞሎት ፕሮክሲ በትክክል የግለሰቡ ፊርማ ስለመሆኑ ማጣራት። ሁለተኛ ትክክለኛ አስመራጭ ኮምቴና ታዛቢ ማስመረጥ ፕሮክሲ ለአንድ ሰው ከሁለት ሰው በላይ አለመቀበል ባለፈው በአስመራጭ ኮምቴ የነበሩት ሙሉ በሙሉ በዚህ ምርጫ በአስመራጭነት እንዳይቀርቡ ማስደረግ።

ሶስተኛ መፍትሔ ኮምኒቴው አደጋ ላይ መሆኑን አባላቱ አውቆ ይህን ለመጠበቅና ለመከላከል አባላቱ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ማንኛውም የተደራጀ ኃይል በሸፍጥና በአድማ የሚደርገውን ወከባ ማስቆም የድምፅ ቆጠራ መቆጣጠር ወዘተ። ኮምኒቴውን ለመወረስ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በቁጥር ቢበዛ ከህያ አይበልጡም ነገር ከሺ ያልተደራጀ ስብስብ አምስት የተደራጀ ስብስብ መንጋውን የመምራትና የማጭበርበር ጉልበት ሲለሚኖራቸው ተሳትፎችን በንቃት ይሁን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።።።